



የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት

ነጋሪት ጋዜጣ

NEGARIT GAZETA

1965

የጋዜጣው ቀን ባገር ወቅት ሰዓት 1:30 » » በጃ ወር 1:31 » » የገደብ 1:32 ለውጭ አገር አገናኝ ይሆናል	በኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግሥት በጽሕፈት ሚኒስቴር ተጠባባቂነት የቆመ	ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ይታተጣል የጋዜጣው ቁጥር 1364
--	--	---

ግ. ወ. ግ. ም.
ገቢዎች 9. ም.

CONTENTS
1972

የሕግ-ክፍል ግብታዊ ቁጥር 088/ገቢዎች 9. ም.
የሥነ ምርመራ ደንብ 18. ሄ

Legal Notice No. 423 of 1972.
Meat Inspection Regulations Page 5

ቁጥር 088/ገቢዎች 9. ም.
የሕግ ክፍል ግብታዊ ቁጥር
የሥነ ምርመራ ደንብ

LEGAL NOTICE NO. 423 OF 1972.

REGULATIONS ISSUED PURSUANT TO THE
MEAT INSPECTION PROCLAMATION OF 1970

፩/ አውጭው ባለሥልጣን ፡-

በገቢዎች 9. ም. በቁጥር 088/ገቢዎች 9. ም. በወጣው (ከዚህ በኋላ «አዋጅ» ተብሎ በሚጠራው) የሥነ ምርመራ አዋጅ አንቀጽ 2. ላይ በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የአርባ ሚኒስትር ይህንን ደንብ አውጥቶአል ።

1. Issuing Authority
These Regulations are issued by the Minister of Agriculture Pursuant to the authority vested in him by Article 7 of the Meat Inspection Proclamation No. 274 of 1970.

፪/ አዋር አርእስት ፡-

ይህ ደንብ «የገቢዎች 9. ም. የሥነ ምርመራ ደንብ» ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል ።

2. Short Title
These Regulations may be cited as the "Meat Inspection Regulations, 1972."

፫/ ትርጉም ፡-

- በዚህ ደንብ ፡-
- (አ) «ሚኒስትር» «ሥነ ምርመራ ወጪዎች» «የታረደ (ካርካስ)» «ተረፈ ሥጋ» «ከብት» በአዋጁ ውስጥ የተሰጣቸውን ትርጉም ይይዛሉ ።
 - (ቤ) «ደም» ማለት ከከብት የተገኘ ደም ነው ።
 - (፫) «ዝርዝር ምርመራ» ማለት የከብት አካልን ወይም ሥጋን ጠለቅ አድርጎ በመብጣት አንድ በአንድ ምርመራ ማድረግ ነው ።
 - (፬) «መርማሪ» ማለት ይህ ደንብ በሚያዘውድ በሚፈቅደው መሠረት ማንኛውንም ነገር እንዲመረምር ከሚረዱት ሥልጣን የተሰጠው ሹም ነው ።
 - (፭) «ሆድ ዕቃ» ማለት በደንብ በሚሰነጋበት ጊዜ ከቆዳው ወይም ከሌሎች በቀር ከበድኑ የሚለዩ የውስጥ አካሎችና ወጪዎች ነው ።

3. Definitions
In these Regulations unless the context otherwise requires:—
- (1) "Minister", "Meat and Meat Product", "Carcass", "Carcass Product", "Livestock", shall have the meaning as set forth in Article 3 of the Meat Inspection Proclamation No. 274 of 1970.
 - (2) "Blood" shall mean blood derived from livestock.
 - (3) "Examine in detail" shall mean to examine by making multiple deep incisions.
 - (4) "Inspector" shall mean a person authorized by the Minister to undertake any inspection under the provisions of these Regulations.
 - (5) "Offal" shall mean any part of a dead animal removed from the carcass in the process of dressing it but does not include the hide or skin.

፬/ የደንቡ ተፈጻሚነት ፡-

ይህ ደንብ ሥነ ምርመራ ወጪዎች ከኢትዮጵያ ወደውጭ በሚልኩ ወይም ወደ ኢትዮጵያ በሚያስመጡ ቁራዎችና ደርጅቶች ላይ ተፈጻሚ ይሆናል ።

4. Scope of Application
These Regulations apply to abattoirs and establishments dealing with the export and import of meat and meat products from or into Ethiopia.

በከብት ማረፊያ ቦታ ላይ የተገኙትን አንዳንድ የታሪክ ከብት ማረፊያዎች በተጨማሪ ሆነ ወይም በሆን ገደብ ጋር የተገናኙትን ማረፊያዎችና ሌሎች የወደውጪ የሚደርሱትን ወይም ሌሎች ማረፊያዎች የተሰጡትን የገደብ ማረፊያዎች ያሉ የአርጋ ማረፊያ ስምደታዎች ላይ የአካባቢ ማረፊያ ስምደታዎች መሠረት መመዝገብ አለባቸው።

፪/ ከአርድ በፊት ለማደረግ የምርመራ ስለሚያስፈልገው ድርጅትና መሳሪያ ፤

- (፩) ከብት ከመታረፍ በፊት ለማደረግ የምርመራ የሚያስፈልገውን ድርጅትና መሳሪያ የቁራዎችና ድርጅቶች ዓለቤቶች በሚከተለው ሁኔታ ያዘጋጃሉ።
 - (ሀ) በየቀኑ ለዕርድ የሚቀርቡት ከብቶች የሚቆዩበት ቦታ የሆነ ጋጣ፤
 - (ለ) የማያገቡትን ወይም የማይቆጠር ንጣፍ፣ የባንባ ወይም ለማጽጃ የሚያገለግል የላስቲክ ባንባ ያላቸው፣ እንዲሁም ፍላጎቸው ወደውጭ በሚገባ እንዲወርድ ተደርጎ የተሠሩ ጋጣዎችና የከብት መተላለፊያዎች፤
 - (ሐ) በየገንጠታ ጋጣ ውስጥ ለሚገኙት ከብቶች ቦታ የሆነ የማይገባቸው የውሀ መጠጫ ገንጠታ፤
 - (መ) በእጅ የምርመራ ለማድረግ አስፈላጊ ሲሆንና መርማሪው ሲጠይቅ የሚቀርብ የከብት ማያገ መሳሪያ፤
 - (ሠ) ከብት በማታ የሚታረድ ሲሆን ለታረዱ የሚቆዩትን ከብቶች በየቀኑ ጋጣዎች ውስጥ ተገቢ የምርመራ ለማድረግ ቦታ የሆነ ሂሳብ መሰጠት፤
 - (ረ) የታመሙ ወይም የተገሉ ከብቶች በአስቸኳይ የሚታረዱበት ከዋናው ማረጃ አዳራሽ የተለየ ከፍ ልና ለብቻቸው የሚቆዩበት ጋጣ፤
 - (፪) ለአርድ የሚቀርቡ ከብቶች በጋጣው ውስጥ እንዲቆዩ የሚፈቀደው ለገያ አራት ሰዓት ሲሆን ለሌሎች ከብቶች ከመተካታቸው በፊት ጋጣው ሁልጊዜ በሚገባ መጽዳት አለበት፤

፪/ ከብት ከታረደ በኋላ ለማደረግ የምርመራ ስለሚያስፈልገው ድርጅት ፤

- (፩) ከብት ከታረደ በኋላ ለማደረግ የምርመራ የሚያስፈልገውን ድርጅትና መሳሪያ የቁራዎችና ድርጅቶች ዓለቤቶች የሆኑ ሰዎች በሚከተለው ሁኔታ ያዘጋጃሉ።
 - (ሀ) ለምርመራ የሚያስፈልጉትን ድርጅቶች በሙሉ፤
 - (ለ) ሆንጋ ወይም ወጤቶች ከሚዘጋጁበት ክፍል ውስጥ ቦታ የሚከፈልፍ የኤሌክትሪክ ብርሃን እንዲገባ፤
 - (ሐ) የአንድ ከብት ሆድ ዕቃ ከሌላው ጋር እንዳይቀላቀል የምርመራው አስኪሪጊያ ድረስ ተለይቶ የሚቆይበት መስቀያ ዕቃ ወይም ቦታ፤
 - (መ) የምርመራው በበለጠ እንዲጣራ መርማሪው በሚያገባበት ጊዜ የታረደው ከብት በተለይ የሚገለገልበት ሲቆይ የሚችል ነገር፤
 - (ሠ) ቅርጾች ሥርተኝነት ለማድረግ የሚያስፈልገው የምርመራ በቅልጥፍና በንጽሕና እንዲካፈልፍ ጠንካራ የሆኑ መስቀያ ጠረጴዛ መድረክና ሌላም መሳሪያ፤

5. Registration

All commercial enterprises engaged in the slaughter of livestock, the preparation of meat, the processing of carcasses, meat, carcass products or meat products derived therefrom for export from or import into Ethiopia shall be required to register with the Ministry of Agriculture.

6. Accommodation and Facilities for Ante-Mortem Inspection

- (1) Accommodation and facilities for Ante-Mortem Inspection shall be provided by owners of abattoirs and establishments in the following manner:—
 - (a) Enough pens shall be made available for holding livestock awaiting slaughter to accommodate the maximum daily kill
 - (b) Pens and passages shall be paved with impermeable non-slip material, be furnished with a piped water supply and sufficient hose for cleaning, and be properly drained in a direction away from the slaughter buildings.
 - (c) Fixed water troughs shall be fitted in each pen, affording adequate access for the numbers accommodated.
 - (d) Facilities to restrain livestock for manual examination shall be provided when required by the Inspector.
 - (e) Where slaughtering regularly takes place at night, permanent installation for artificial lighting, adequate for efficient inspection, shall be fitted in the pens holding livestock awaiting slaughter.
 - (f) An emergency slaughter room, including an isolation pen, separate from the main slaughter hall, shall be provided for the slaughter of sick or injured livestock.
- (2) The slaughter pens shall be used only for the detention of livestock awaiting slaughter within twenty-four hours, and shall be thoroughly cleansed before the entry of livestock.

7. Post-Mortem Inspection Facilities

- (1) The following facilities shall be made available for the purpose of Post-Mortem Inspection by owners of abattoirs or establishments:—
 - (a) adequate facilities required for inspection,
 - (b) adequate natural and artificial lighting, in all rooms or places where meat and meat products are handled or processed;
 - (c) racks or other suitable devices for retaining, and ensuring the identification of all offals until inspection is completed;
 - (d) separate lockable facilities for the detention of carcasses ordered by the Inspector for further inspection;
 - (e) racks, tables, platform and other equipment for the performance of inspection, whose design, material and construction shall enable the Inspector to work in a ready, efficient and clean manner;

- (ሀ) በማንኛውም ቆራ ወይም የሥጋና የሥጋ ውጤቶች ማዘጋጃ ድርጅት ውስጥ የታረደ ከብት ለምርመራ ወዲያው መቅረብ አለበት።
- (ለ) ከብቱ ታርዶ ደሙ በሚገባ እንዲወርድ ከተደረገ ሆኖ ዕቃው ከመለየቱ ቀደም ብሎ በተቻለ ፍጥነት ምርመራ ይደረጋል።
- (ሐ) እርዳ የሚሰነጋው ይህ ደንብ በሚፈቅደው መሠረት የሚደረገውን ምርመራ በማያውቀው ወይም በማያደናቅፍ መንገድ መሆን አለበት። በተለይም መርግራው ካልፈቀደ በስተቀር ማንኛውም የተገኘ የብሽታ ምልክትና ማስረጃ እንዳይጣልፍ እንዳይጠፋ ጥንቃቄ ይደረጋል።
- (መ) ማንኛውም እርዳ በሚደረግበት ጊዜ ቆዳው ወይም ሌጠው ተገፍሮ ከማለቁ ዘፈት ሆኖ ዕቃው የሚረገፍ ከሆነ ይኸው ከመደረጉ አስቀድሞ እርዳ መታጠብ አለበት።
- (ሠ) መርግራው ማንኛውንም እርዳ በሚመረምርበት ጊዜ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ይመረምራል።
 - ፩/ የከብቱን የምግብ ሁኔታ፤
 - ፪/ በአንድ የተወሰነ ብልት ላይ ወይም በጠቅላላው በአካሉ ላይ የውሃ ማዘል ይገኝበት እንደሆነ፤
 - ፫/ ለገጭ፣ የአካል ጉዳላት፣ ወይም ሌላ የአጥንት፣ የመጋጠሚያዎች፣ የጡንቻዎች ወይም የእምብርት ብልሽት መኖሩን፤
 - ፬/ የከብቱን ዕድሜና ጾታ፤
 - ፭/ ያልተለመደ ሽታ መኖሩን፤
 - ፮/ የላምባውና የሆድ ዕቃውን ሽፋን ሁኔታ፤
 - ፯/ ሌላ ያልተለመደ ነገር ወይም ጉዳላት መኖሩን፤
- (ረ) የከብቱ ሆድ ዕቃ ከእርዳ እንደተለየ ወዲያው ምርመራ ይደረጋል።
- (ሰ) ጡንቻው በዓይን ብቻ ወይም አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ እየተበጠ ይመረመራል። ምርመራው የሚደረገው በቀንድ ከብት ላይ ከሆነ ከሁለቱ ወገን ሽንጦቹን ጠለቅ አድርጎ በመብጣት ወይም በመርግራው አሳብ ሌላ ጡንቻ መብጣት አስፈላጊ ከሆነም ይህንኑ በማድረግ ምርመራ ይደረጋል።
- (ሸ) አንድ መርግራ በሽታ ያለበትን አካል እየበጠ በሚመረምርበት ጊዜ ደኅና ወይም ሌላ አካሎች በሽታው እንዳይተላለፍ በተቻለ መጠን ጥንቃቄ ይደረጋል።
- (ቀ) ማንኛውም ዕርዳ ተመርምሮ ከባሽታ ነፃ በመሆን፣ ጤናማ ሆኖ ሲገኝ በሥጋው ላይ ለሰው ምግብ ተስማሚ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማኅተም መርግራው ያደርግበታል።
- (በ) ማንኛውም እርዳ ተመርምሮ በሽታና የሆነው ከፍለ አካል በመርግራው ተቋጣጣሪነት ከተለየና ከተወገደ በኋላ ቀሪው ለሰው ምግብ ተስማሚ መሆኑን የሚያረጋግጥ ማኅተም መርግራው ያደርግበታል።
- (ተ) በአንድ እርዳ ወይም ሆድ ዕቃ ላይ ስለጠፍተው ሁኔታ ወዲያውኑ ውሳኔ ለመስጠት በማይቻልበት ጊዜ ዝርዝር ምርመራ እንዲደረግበት በተለይ ይቀመጣል።

- (a) The carcasses of all livestock slaughtered in any abattoir or establishment shall be made readily available for inspection.
- (b) Post-Mortem Inspection follow as soon as possible after slaughter, allowing time for efficient bleeding, and ensuring that there is no delay before evisceration.
- (c) The carcass shall be dressed and treated in such a manner so as not to prevent or hinder inspection in accordance with these Regulations and in particular no action shall be taken which might alter or destroy any evidence of disease except on the instruction of an Inspector.
- (d) When any part of the evisceration of the carcass takes place before the complete separation of the hide or skin, the carcass shall be thoroughly washed before the evisceration takes place.
- (e) When examining the carcass of any livestock the Inspector shall examine the following:
 - (i) the state of nutrition;
 - (ii) any local or general oedema;
 - (iii) any swelling, deformity or other abnormality of bones, joints — muscular or umbilicus;
 - (iv) the age and sex of the animal from which it was derived;
 - (v) any abnormal odour;
 - (vi) the condition of the pleura and peritoneum;
 - (vii) any other evidence of abnormality.
- (f) The offals shall be inspected as soon as possible after removal from the carcass.
- (g) The musculature shall be examined visually and incised if necessary. In the case of a bovine animal one deep incision shall be made into the triceps muscle of each shoulder and further incisions may be made into the carcass musculature at the discretion of the Inspector.
- (h) Any Inspector who incises a diseased part shall avoid as far as possible contaminating the healthy parts of the same carcass.
- (i) Any carcass found to be free from disease, well-nourished and in sound and wholesome condition shall together with its edible parts be passed as fit for human consumption, and marked by the Inspector with the official stamp of approval.
- (j) Any carcass from which the diseased parts have been removed under the supervision of the Inspector, thereby qualifying as fit for human consumption, shall be marked by the Inspector with the official stamp of approval.
- (k) Whenever it is impossible to make an immediate decision regarding a carcass or offal, the relevant items shall be retained for more detailed examination.

(T) የበለጠ ምርመራ ለማድረግ እንዲቀደ የተደረገው ለርድ ወይም ብልት መርግራው የመጨረሻ ውሳኔ ለስድስት ደረጃ ብልት ከየትኛው ለርድ እንደተገኘ የሚያሳይ መለያ ተደርጎበት በማቆየው ከፍል ውስጥ ይገለጻል ።

ዪ/ መርግራው ከለርድ በኋላ የሚያደርገውን ዝርዝር ምርመራ ከዚህ በሚከተለው አኳን ያከናውናል ።

ሀ/ ስለሆኑት ምርመራ ፤

- ፩/ መላሱን በመጻበስ ላይን መመርመርና እንዲሁም ከፊት በኩል ሥሩን በመብጣት ፤
- ፪/ የአቶን ውስጥ ላንቃ ፣ ጉሮሮ ፣ ለንጨጭ ፣ ደድና እንጥል ፣ በማየትና የመላሱ ሥርና የጆሮ ግንድ እጠቃችን በመብጣት ፤
- ፫/ በታችኛው አገጭ ጎይዩ የውጫንና የውስጡን ጉንጭ ጠንቻ ብዙ በመብጣት ፤
- ፬/ ሳይን በመመርመር ፤
- ፭/ በግ ወይም ፍየል በሚመረምርበት ጊዜ የሚቻለውን ያህል ከንፈሮችን ፣ ድድንና መላሱን በመመርመር ፤

(ለ) ስለሆኑ ዕቃ ብልቶች ምርመራ ፤

መርግራው የሆድ ዕቃ ብልቶችን በሚመረምርበት ጊዜ

- ፩/ የጨንጭና ያንጀት የውጭውን ክፍል ፣ እስራላን ከሆነ በውስጡ በኩል ፣ እንደዚሁም ጣፊ ያና ሆድ ዕቃው የሚቀመጥበትን ወለል ይመረምራል ።
- ፪/ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ያሞት ከረጠቱን በመብጣት ማየት ፤
- ፫/ የሽንት አካሎችን ሊምፋቱክ ኖድስ በዝርዝር ፤
- ፬/ የቀንድ ከብት ወይም አሳማ ሲሆን የጨንጭ ጥራዎችንና የጣፊያ እጠቃችን በዝርዝር ፤
- ፭/ የጉብት የላይ አካሉ በማገኘቱም ጊዜ እንዲመረመር ሆኖ ጉብቱ የቀንድ ከብት ሲሆን ግን በወፍራሙ በኩል ተበጥቶ ፤
- ፮/ የቀንድ ከብት ወይም አሳማ ሲሆን የጉብቱን ሊምፋቱክ ኖድስ በዝርዝር ፤
- ፯/ የቀንድ ከብት ሲሆን ከላሊቱ አጠገብ የሚገኙትን እጠቃች ፤
- ፰/ በዕድሜ የበለጠ የቀንድ ከብት ወይም የአሳማ ፣ እንዲሁም መርግራው ሲፈቅድ የሌላ ግይነት እንደሌለ ከላሊት በመብጣትና በመግለጥ ፤ ይመረምራል ።

ሐ/ ስለደረሰ ብልቶች ምርመራ ፤

መርግራው የደረሰ ብልቶችን በሚመረምርበት ጊዜ ፤

- ፩/ የከብት ሳምባዎች በመጻበስና በማየት መመርመር ፤ በመርግራው አስተያየት የከብት ሳምባዎች በሽተኛ መሆናቸውን በመጻበስና በሳይን በመመልከት ብቻ ማወቅ የሚቻል ሳይሆን ሲቀር ከሥር በኩል በመብጣት ፤
- ፪/ የማንኛውንም ከብት ሲሆን ልቡን የሚሸፍነውን ልባስ ከፍቶ የልብ ጡንቻዎች መመርመር ፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም በውስጥ በኩል ያለውን የልብ ጥግ በመብጣት ፤

(1) Any carcass or part retained for further examination shall be labelled and removed to the detention room and its identity with the carcass concerned shall be maintained until the Inspector has made a final decision.

(2) Detailed examination for post-mortem inspection shall be made by the Inspector in the following manner:-

(a) Examination of the Head.

- In examining the head of any bovine animal the Inspector shall:-
- (i) examine the surface of the tongue, and examine its substance by means of deep incision into the ventral part of the root of the tongue, and by palpation;
 - (ii) inspect the palate, roof of the mouth, pharynx, lips, gums and dental pad, and examine in detail the retropharyngeal, submaxillary and parotoid lymphatic nodes;
 - (iii) examine the external and internal cheek muscle by making several deep incisions parallel to the plane of the lower jaw;
 - (iv) inspect the eyes; and
 - (v) in the case of sheep or goat, examine, so far as is practicable, the lips, gums and tongue.

(b) Examination of the Abdominal Cavity.

- In examining the abdominal cavity the Inspector shall:-
- (i) examine the outer, and if he considers it necessary the inner, surfaces of the stomach and intestines and examine the surface and substance of the spleen and the surface of the omentum of any livestock;
 - (ii) incise the bile duct in any case in which he considers it necessary to do so;
 - (iii) examine in detail the renal lymphatic nodes;
 - (iv) examine in detail the gastrosplenic and mesentric lymphatic nodes of any bovine animal and pig;
 - (v) examine the surface and substance of the liver in all cases, and incise the thick end of the liver of any adult bovine animal;
 - (vi) examine in detail the hepatic lymphatic node of any bovine animal, or pig;
 - (vii) in the case of bovine animals, examine the adrenal glands;
 - (viii) expose and incise the kidneys of any sow, or adult bovine animal, and in any other animal in which he considers it necessary to do so.

(c) Examination of the Thoracic Cavity

- In examining the thoracic cavity, the Inspector shall:-
- (i) examine the lungs of any livestock by palpation as well as by observation and, unless he is satisfied without doing so that they are diseased, incise them at the base;
 - (ii) in the case of any livestock, open the pericardium and examine the heart muscles, and incise the heart wall if he considers it necessary to do so;

፫/ ግንባርት በመመርመር፤

፩/ የደረት ብልቶችን ከሌሎች አካሎች የሚለየውን አካላዊ ጠንቅ ከሥር በኩል በመብጣት፤

፪/ የሚመረመረው የቀንድ ከብት ወይም አሳማ ሲሆን የሳምባ እጦታዎች በሌላ አኳኋን ተመርምረው ውጤቱ የማያጠጉብ ከሆነ በዝርዝር መመርመር፤

፫/ የቀንድ ከብት ሲሆን ልቡን የሚሸፍነውን ልባስ ከፍተኛ የልቡን ጠንቅና በግራው ጉን በኩል በመብጣትና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ልቡን ከውስጥ ወደ ውጭ በመብጣት፤

ይመረምራል።

መ/ የውተት ግት ምርመራ፤

መርማሪው፤

፩/ የሳም ወይም የአሳማ የውተት ግት በመብጣት በመዳሰስና በመመልከት እንዲሁም የጡቶቹን ዕጠቃዎች በመብጣት፤

፪/ ከሳምና አሳማ በቀር ሌሎች ከብቶች ሲሆኑ ግትን በመዳደስና በመመልከት አስፈላጊ ሆኖም ሲገኝ በመብጣት የጡቶቹን እጦታዎች በዝርዝር ይመረምራል።

ሠ/ የወንድ ከብት የአባል ዘር ብልት ምርመራ፤

መርማሪው የማንኛውንም የወንድ ከብት የአባል ዘር ብልት እንደአስፈላጊነቱ ይመረምራል።

ረ/ የእግር ምርመራ፤

የቀንድ ከብት ወይም የአሳማ እግር ሲሆን መርማሪው አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ይመረምራል።

ሰ/ የእርድ ሊምፋቲክ ዕጠቃዎች ምርመራ፤

ማንኛውም በዕድሜው የበለጠ የቀንድ ከብት መርማሪው በእርድ ውስጥ የሚገኙትን ፕራሲካፍሮስ ፕራክቶራል ፤ ኤቪዮቲክ እና ኢሊዮክ የሚባሉትን ዕጠቃዎች በዝርዝር ይመረምራል።

፲/ የሳምባ ነቀርሳ ሲጠረጠር የሚደረግ ተጨማሪ ምርመራ፤

፩/ መርማሪው የማንኛውም እርድ ወይም ሆድ ዕቃ ክፍል በሳምባ ነቀርሳ በሽታ የተመረከ ነው ብሎ ለመጠራጠር ምክንያት ሲኖረው፤

(ሀ) ማንኛውም እርድ የሆነ እንደሆነ ፤ ይኸው ለሁለት እንደገመሰ ሆኖ ፤ የሳለላይሲቲና የጉን አፕንቲቲን ፤ አስተርፍሙን ፤ ክስካሳውን ፤ ቢያስፈልጋል ግምት አንገሱን መመርመርና በኩላሊቱ ላይ የቀሰል ምልክት የታየበት እንደሆነ ወይም መገኘቱ የሚያጠራጥር እንደሆነ ይኸንኑ በመብጣት።

(ለ) እርድ የቀንድ ከብት ሲሆን በውጭ በኩል የሚገኘው የሽሽ፤ የውተት ግት ፤ የፕራክቶራል ፤ የፕራክቶራል ፤ የሱፕራ-ስፔርናል ፤ የሃይፎይድ ፋብድርሳል ፤ የኢንተርኮስታል ፤ የፕራሲካፍሮስ ፤ የኢሊዮክ ፤ የሳባሊምባር ፤ የኢቪዮቲክ ፤ የፕራክቶራል እና የፕላታታ ዕጠቃዎችን በዝርዝር፤

(iii) examine the oesophagus;

(iv) incise and examine the crura of the diaphragm;

(v) examine in detail the bronchial and mediastinal lymphatic nodes of any bovine animal, or pig unless he is satisfied, without doing so, that the nodes are diseased;

(vi) in the case of any bovine animal, open the pericardium and examine the heart muscles, and open the heart by an incision through the left ventricle and, if he considers it necessary, make further incisions into the heart wall from the inside.

(d) Examination of the Udder.

The Inspector shall—

(i) incise the udder and examine the udder of a cow or sow by observation and palpation and shall examine in detail the supramammary lymphatic nodes;

(ii) in the case of any female animal, other than a cow or a sow examine the udder by observation and palpation and, if he considers it necessary, incise the udder and examine the supramammary lymphatic nodes.

(e) Examination of the Male Reproductive Organs.

The Inspector shall examine the male reproductive organs of any animal as he deems it necessary.

(f) Examination of the Feet.

In the case of any bovine animal or pig, the Inspector shall examine the feet should he deem it necessary to do so.

(g) Examination of Carcass Lymphatic Nodes.

In the case of any adult bovine animal, the Inspector shall examine in detail the preescapular, precrural, ischiatic and iliac lymphatic nodes.

10. Additional Examination Where Tuberculosis is Suspected.

(1) Where the Inspector has reason to suspect that any part of the carcass or offal of any livestock is infested with tuberculosis he shall—

(a) in the case of any carcass, require the carcass to be split, examine its vertebrae, ribs, sternum, spinal cord and, if he considers it necessary, the brain, and expose, if a lesion of the kidney is visible or suspect, incise the kidney;

(b) in the case of the carcass of any bovine animal examine in detail the superficial inguinal, supramammary, prepectoral, presternal, suprasternal, xiphoid subdorsal, intercostal, preescapular, iliac, sublumbar, ischiatic, precrural and popliteal lymphatic nodes.

18

ሐ/ እርዳታ የአሳማ ሲሆን በውጭ በኩል የሚገኘው የሽንት የውተት ግት፣ የሰርጢካል፣ የፕራፕራፍ ራል፣ የፕራሰካፍ፣ የሳብዶርሳል፣ የሰብላም በር፣ የሊላክ፣ የፕሪፕራፍ ላይ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የፕራፕራፍን ዕጢዎችን በዝርዝር፤

ይመረምራል።

ቧ/ በአንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ ሲተመለከተው ጉዳይ መርማሪው እርዳታ የሆነው የሳምባ ነቀርሳ የተሰጠው መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማወቅ የበሽታ ወግ ግደነትና የቅስብን ሁኔታ ያጠናል፤ በተለይም ከዚህ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ያገኘ እንደሆነ የተሰጠ ፋፋ የሳምባ ነቀርሳ በእርዳታ ላይ መኖሩን የማያረጋግጠው ማስረጃዎች አድርጎ ይቆጥራል።

ሀ/ ሁለቱ ሳምባዎች ቁስለው ሲገኙና በሌላም ክፍለ አካል የሳምባ ነቀርሳ ምልክት ሲታይ፤

(ለ) ድርብርብና በመስፋፋት ላይ የሚገኝ የሳምባ ነቀርሳ ቁስል ሲኖር፤

(ሐ) የእርዳታ ሊምፋቲክ ፍድስ በሳምባ ነቀርሳ በሙሉ ሲመረዙ፤

(መ) የፕራፕራፍ ፕሪፕራፍ ግደነት የሳምባ ነቀርሳ የሚዘገቡ ቁስል ያለው ሆኖ በተጨማሪ የእርዳታ ዕጢዎች በበሽታ ሲያብጡ፤

(ሠ) በእስትንፋስ ወይም በምግብ ማጥገኛ አካሎች የሳምባ ነቀርሳ እያለ በማገጸን፤ በወንድ የአባል ዘርብልት፤ በእንጉልና በክስክሳው ስሮች በሁለቱ ውስጥ በሽታው ሲገኝ፤

(ረ) ጥጁ የሆነ እንደሆነ በሳምባ ነቀርሳ ተመርዞ ሲወለድ፤

ጸ/ በግ ወይም ፍየል በሊምፋዲናይቲስ ሕመም (ዕጢዎች ሕመም) ሲመረዝ ወይም የአካል መምገል ሁኔታ ሲታይ ይበት ስለሚደረግ ተጨማሪ ምርመራ።

ጸ/ የበግ ወይም የፍየል እርዳታ በሊምፋዲናይቲስ የዕጢዎች ሕመም ሲመረዝ ወይም የመምገል ሁኔታ በእርዳታ ውስጥ ሲገኝበት መርማሪው፤—

(ሀ) በዓይን የሚታዩትንና በዳቦሳ የሚደረሱትን ዕጢዎች በዳቦሳና በማየት፤

(ለ) የፕራሰካፍ፣ በውጭ በኩል የሚገኘው የሽንት የውተት ግትና የፕራሰካፍ ዕጢዎችን በዝርዝር ይመረምራል።

ጸ/ በአንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ ሲተመለከተው መርማሪው ከዚህ የሚከተሉት ሁኔታዎች፤ አንዱ ሲያጋጥመው የተሰጠው የሊምፋዲናይቲስ ዕጢዎች በሽታ ምልክት አድርጎ ይቆጥረዋል፤

(ሀ) ተደራራቢ ኃይለኛና ዘማች የሆነ የሊምፋዲናይቲስ ዕጢዎች ቁስል፤

(ለ) ተደራራቢ የሆኑ የሊምፋዲናይቲስ ዕጢ ቁስሎች ሆነው ዘማች ያልሆኑ ግን በብዛት የሚገኙ፤

፲/ አሳማ እባጭ ሲገኝበት ወይም እባጭ እንዳለው ሲያጠራጠር ስለሚደረግ ተጨማሪ ምርመራ፤

በአሳማ እርዳታ ወይም በእርዳታ አንድ አካል ላይ መርማሪው እባጭ ሲገኝበት ወይም እባጭ እንዳለው ሲጠራጠር እርዳታን በጀርባው አጥንት በኩል ለሁለት እንዲረረቅ አድርጎ በዚህ ደንብ ውስጥ አንቀጽ 11 ላይ የተመለከቱትን ዕጢዎች በዝርዝር ይመረምራል።

(c) in the case of the carcass of any pig, examine in detail the superficial inguinal, supramammary, cervical, prepectoral, prescapular, subdorsal, sublumbar, iliac, precrural, and if he considers it necessary, the popliteal.

(2) For the purpose of Article 13 (1) (xxii) hereof, the Inspector shall, in determining whether tuberculosis is generalised, take into account the sum of the evidence of disease and the character of the lesions throughout the carcass and, in particular, shall regard evidence of any of the following conditions as evidence of generalised tuberculosis:—

(a) miliary tuberculosis of both lungs with evidence of tuberculosis elsewhere;

(b) multiple and actively progressive lesions of tuberculosis;

(c) widespread tuberculosis infection of the lymphatic nodes of the carcass;

(d) diffuse acute lesions of tuberculosis of both the pleura and peritoneum associated with an enlarged or tuberculous lymphatic node of the carcass;

(e) active or recent lesions present in the substance of any two of the following: spleen, kidney, udder, uterus, ovary, male reproductive organ, brain, and spinal cord or their membranes, in addition to tuberculosis lesions in the respiratory and digestive tracts;

(f) in the case of a calf, congenital tuberculosis.

11. Additional examination in the case of sheep or goats suspected of being infected with caseous lymphadenitis or any other suppurative condition

(1) Where the Inspector has reason to suspect that caseous lymphadenitis or any suppurative condition exists in the carcass of any sheep or goat he shall examine:—

(a) by palpation as well as by observation such of the lymphatic nodes as are readily accessible; and

(b) in detail the prescapular, superficial inguinal, supramammary and precrural lymphatic nodes.

(2) For the purpose of Article 13 (1) (vi) hereof, the Inspector shall regard either of the following conditions as evidence of generalised caseous lymphadenitis:—

(a) multiple, acute and actively progressive lesions of caseous lymphadenitis;

(b) multiple lesions of caseous lymphadenitis which are inactive but widespread.

12. Additional examination in the case of pigs where an abscess is found or suspected.

If an abscess is found in the carcass or in any organ of any pig, or if the Inspector has reason to suspect the presence of any such abscess, he shall require the carcass to be split through the spinal column and shall examine in detail the lymphatic nodes specified in Article 9 hereof.

12. ለሰው ምግብ ተስማሚ አለመሆኑን የሚያመለክቱ የዘብታ ዓይነቶችና ሁኔታዎች ፤

- ፩/ አንድ እርዳታ በሚመረመርበት ጊዜ አካሉ ከዚህ በታች በተዘረዘሩት በሽታዎች ወይም ሁኔታዎች ተመርዞ የተገኘ እንደሆነ መርግሪው መላውን እርዳታ ሆድ ዕቃና ደም ለሰው ምግብ ተስማሚ እንዳልሆነ አድርጎ ይቆጥረዋል ።
- ፪/ አካቲኖባሲሎሲስ (የተስፋፋው) ወይም አካቲኖማይኮሲስ (የተስፋፋው)
- ፫/ አኒሚያ (ጠንካራው)
- ፬/ አንትራክስ-አባሰንጋ ፤
- ፭/ ብላክሌግ-አባጉርባ
- ፮/ ብሩዚንግ-ግርፋት (የተስፋፋውና ብርቱው)
- ፯/ ካሲየስ ሊምፋይደቲስ (የተስፋፋው) ፡፡ ፊሪ
- ፲/ የቀንድ ከብት ተላላፊ የሳምባ በሽታ (የሚያጣድፍ)
- ፲፩/ ሲስቲሲስቲስ ሴሎሎሴ-የሳም ኮሶ
- ፲፪/ ሲስቲሲስቲስ አሸብ-የባም ኮሶ (የተስፋፋው)
- ፲፫/ ጺኮምፓዚሽን-መባሰሰ (የተስፋፋው)
- ፲፬/ አማሰያሽን-ክሳት (የአመም)
- ፲፭/ ትኩሳት
- ፲፮/ አፍታ
- ፲፯/ ጋንግሪን-ጥንብ (ጋይለኛው)
- ፲፰/ ግለንደርስ
- ፲፱/ ጆንዲስ-ቢሚንት ፤
- ፳/ ማሊግናንት ካታርህል ፊቮር-ስር የሰደደ ትኩሳት
- * ፳፱/ ማስታይቲስ-የጡት ቀንሰል (የሚያጣድፍና መግል የያዘ)
- ፳፲/ ሚላኖሲስ-የቤድን ጥቁረት (የተስፋፋው)
- ፳፫/ ሚትራይቲስ-የማገገን በሽታ (የሚያጣድፍና መግል የያዘ)
- ፳፬/ ጤናን ከሚያውኩ በሽታዎች ጋር ግንኙነት ያለው ግማት ፤
- ፳፭/ ኤዴማ-የወሀ ሚዛል (የተስፋፋው)
- ፳፮/ ፔሪካርዳይቲስ-የልብ ሽፋን መቀንሰል (የሚያጣድፍና መግል የያዘ)
- ፳፯/ ፓይሚያ-የመላ እካል መምገል (መጋጠሚያ ጭምር)
- ፳፰/ ሪንደርፔስት-ደሰታ
- ፳፱/ ሴፕቲሴሚያ ወይም ቶክሲሚያ-የአካል መመርዘን
- ፴፩/ ስዋይን ፊቮር-የሳም ትኩሳት (የአፍሪካው ጭምር)
- ፴፪/ ቲታንስ ፤ መንጋጋ ቆልፍ
- ፴፫/ ትሪክኖሲስ-የአሳማ የጡንቻ ትል
- ፴፬/ ቲውመር-እስጥ (ሥር የሰደደና ያደገ)
- ፴፭/ የሳምባ ነቀርፋ(የተስፋፋው)
- ፴፮/ የሳምባ ነቀርሳ (የሚያመነጭን)
- ፴፯/ ዩሪሚያ-የኩላሊት መታወክ ፤
- ፵/ የጨነገፊ ወይም ሳይወለድ የምትና አካሉ ያልጠነ ነክረ ወይም በጣም የመነመነ እርዳታ እንዲሁም ከአንድ ደዘህ ዓይነት እርዳታ የተገኘ ሆድ ዕቃ ወይም ደም መርግሪው ለሰው ምግብ ተስማሚ እንዳልሆነ አድርጎ ይቆጥረዋል ።

13. Indication of unfitness for human consumption.

- (1) If upon inspection of any carcass the Inspector is satisfied that the animal was suffering from any of the following diseases or conditions, he shall regard the whole carcass and all the offals and blood removed or collected therefrom as being unfit for human consumption:—
- (i) Actinobacillosis (generalised) or actinomycosis (generalised)
 - (ii) Anaemia (advanced)
 - (iii) Anthrax
 - (iv) Blackleg
 - (v) Bruising (extensive and severe)
 - (vi) Caseous lymphadenitis (generalised)
 - (vii) Contagious bovine pleuro-pneumonia (acute)
 - (viii) Cysticercus bovis (generalised)
 - (ix) Cysticercus cellulosae
 - (x) Cysticercus ovis (generalised)
 - (xi) Decomposition (generalised)
 - (xii) Emaciation (pathological)
 - (xiii) Fever
 - (xiv) Foot and Mouth disease
 - (xv) Gangrene (extensive)
 - (xvi) Glanders
 - (xvii) Jaundice
 - (xviii) Malignant catarrhal fever.
 - (xix) Mastitis (acute septic)
 - (xx) Melanosis (generalised)
 - (xxi) Metritis (acute septic)
 - (xxii) Abnormal odour associated with disease or other conditions prejudicial to health.
 - (xxiii) Oedema (generalised)
 - (xxiv) Pericarditis (acute septic)
 - (xxv) Pyaemia (including joint-ill)
 - (xxvi) Rinder Pest
 - (xxvii) Septicaemia of toxæmia
 - (xxviii) Swine Fever (including African Swine Fever)
 - (xxix) Tetanus
 - (xxx) Trichinosis
 - (xxxi) Tumours (malignant with secondary growth or multiple)
 - (xxxii) Tuberculosis (generalised)
 - (xxxiii) Tuberculosis (with emaciation)
 - (xxxiv) Uraemia
- (2) The Inspector shall regard as unfit for human consumption any still-born or unborn carcass and any immature carcass which is oedematous or in poor physical condition, together with any offal or blood removed or collected therefrom.

ሐ/ እርዳታ የአሳጣጥ ሲሆን በውጭ በኩል የሚገኘው የሽብር የውስጥ ግትጥ የሰርብካል የፕሪፐርቲብራል የፕሪብሪካፍል የሳብዳርሳል የሰብሳሞ በር የአላክ የፕሪፕራራል የአፍ አለፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የፕላቲቲልን ዕጠዎችን በዝርዝር ይመረምራል።

ቦ/ በአንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ ለተመለከተው ጉዳይ መርማሪው እርዳታ የሆነው የሳምባ ነቀርሳ የተሰፋፋ መሆኑን ወይም አለመሆኑን ለማወቅ የበሽታውን ግደነትና የቅስልጥ ሁኔታ ያጠናል፤ በተለይም ከዚህ የሚከተሉትን ሁኔታዎች ያገኘ እንደሆነ የተሰፋፋ የሳምባ ነቀርሳ በእርዳታ ላይ መኖሩን የማያረጋግጡ ማስረጃዎች አድርጎ ይቁጥራል።

ሀ/ ሁለቱ ሳምባዎች ቁስለው ሲገኙና በሌላም ክፍለ አካል የሳምባ ነቀርሳ ምልክት ሲታይ፤

- (ለ) ድርብርብና በመስፋፋት ላይ የሚገኝ የሳምባ ነቀርሳ ቅስል ሲኖር፤
- (ለ) የእርዳታ ሊምፋቲክ ዳድስ በሳምባ ነቀርሳ በሙሉ ሲመረዘ፤
- (መ) የፕሎራና ፕሪፋናም ግደነት የሳምባ ነቀርሳ የሚዘምት ቅስል ያለው ሆኖ በተጨማሪ የእርዳታ ዕጠዎች በበሽታ ሲያሰጡ፤
- (ሠ) በእስትንፋስ ወይም በምግብ ማግኘት አካላት የሳምባ ነቀርሳ እያለ በማሳደን፤ በወንድ የአላለ ዘርብልት፤ በአንገራዊና በክስክሳው ስሮች በሁለቱ ውስጥ በሽታው ሲገኝ፤

(ረ) ጥጁ የሆነ እንደሆነ በሳምባ ነቀርሳ ተመርዞ ሲወለድ።

በግ ወይም ፍየል በሊምፋቲክ ዳድስ ሕመም (ዕጠዎች ሕመም) ሲመረዝ ወይም የአካል መምገል ሁኔታ ሲታይ ይባሉ ስለሚደረግ ተጨማሪ ምርመራ።

፩/ የበግ ወይም ፍየል እርዳታ በሊምፋቲክ ዳድስ የዕጠዎች ሕመም ሲመረዝ ወይም የመምገል ሁኔታ በእርዳታ ውስጥ ሲገኝበት መርማሪው፤

- (ሀ) በግደን የሚታዩትንና በዳበሳ የሚደረሱትን ዕጠዎች በዳበሳና በማየት፤
- (ለ) የፕሪብሪካፍል፣ በውጭ በኩል የሚገኘው የሽብር የውስጥ ግትጥ የፕሪብሪካፍል ዕጠዎችን በዝርዝር ይመረምራል።

፪/ በአንቀጽ 11 ንዑስ አንቀጽ አንድ ላይ ለተመለከተው ስርዓተ-መሥሪያ ከዚህ የሚከተሉት ሁኔታዎች፤ አንዱ ሲያጋጥመው የተሰፋፋ የሊምፋቲክ ዳድስ ዕጠዎች በሽታ ምልክት አድርጎ ይቁጥረዋል።

- (ሀ) ተደራራብ ኃይለኛ ዘመን የሆነ የሊምፋቲክ ዳድስ ዕጠዎች ቅስል፤
- (ለ) ተደራራብ የሆኑ የሊምፋቲክ ዳድስ ዕጠዎች ሆኖ ዘመን የሌላውን ግጥ በብዛት የሚገኙ።

አሳጣጥ አሳጭ ሲገኝበት ወይም አሳጭ እንዳለው ሲያጠራጥር ስለሚደረግ ተጨማሪ ምርመራ።

በአሳጣጥ እርዳታ ወይም በእርዳታ አንድ አካል ላይ መርማሪው አሳጭ ሲገኝበት ወይም አሳጭ እንዳለው ሲጠራጥር እርዳታን በጀርባው አጥንት በኩል ለሁለት እንዲፈረቅ አድርጎ በዚህ ደንብ ውስጥ አንቀጽ ፱ ላይ የተመለከቱትን ዕጠዎች በዝርዝር ይመረምራል።

(c) in the case of the carcass of any pig, examine in detail the superficial inguinal, supramammary, cervical, prepectoral, prescapular, subdorsal, sublumbar, iliac, precrural, and if he considers it necessary, the popliteal.

(2) For the purpose of Article 13 (1) (xxii) hereof, the Inspector shall, in determining whether tuberculosis is generalised, take into account the sum of the evidence of disease and the character of the lesions throughout the carcass and, in particular, shall regard evidence of any of the following conditions as evidence of generalised tuberculosis:—

- (a) miliary tuberculosis of both lungs with evidence of tuberculosis elsewhere;
- (b) multiple and actively progressive lesions of tuberculosis;
- (c) widespread tuberculosis/infection of the lymphatic nodes of the carcass;
- (d) diffuse acute lesions of tuberculosis of both the pleura and peritoneum associated with an enlarged or tuberculous lymphatic node of the carcass;
- (e) active or recent lesions present in the substance of any two of the following: spleen, kidney, udder, uterus, ovary, male reproductive organ, brain, and spinal cord or their membranes, in addition to tuberculosis lesions in the respiratory and digestive tracts;
- (f) in the case of a calf, congenital tuberculosis.

11. Additional examination in the case of sheep or goats suspected of being infected with caseous lymphadenitis or any other suppurative condition

(1) Where the Inspector has reason to suspect that caseous lymphadenitis or any suppurative condition exists in the carcass of any sheep or goat he shall examine:—

- (a) by palpation as well as by observation such of the lymphatic nodes as are readily accessible; and
- (b) in detail the prescapular, superficial inguinal, supramammary and precrural lymphatic nodes.

(2) For the purpose of Article 13 (1) (vi) hereof, the Inspector shall regard either of the following conditions as evidence of generalised caseous lymphadenitis:—

- (a) multiple, acute and actively progressive lesions of caseous lymphadenitis;
- (b) multiple lesions of caseous lymphadenitis which are inactive but widespread.

12. Additional examination in the case of pigs where an abscess is found or suspected.

If an abscess is found in the carcass or in any organ of any pig, or if the Inspector has reason to suspect the presence of any such abscess, he shall require the carcass to be split through the spinal column and shall examine in detail the lymphatic nodes specified in Article 9 hereof.

Handwritten mark resembling a large 'X' and the number '19'.

የአንድ ከብት ደም በበሽታ ተመርዞ የተገኘ እንደሆነ፤ ደም ከወጣ ረርስ ወይም ከሌላ ቆሻሻ ጋር በመገኘት ተመርዞ እንደሆነ መርማሪው ይኸው ደም ለሰው ምግብ ተገቢ እንዳልሆነ አድርጎ ይቆጥራል።

፩/ አርድ ወይም ሆድዕቃው ከተሰፋፋው ወይም ከሚያመነምን የሳምባ ነቀርሳ በስተቀር በሌላ ዓይነት የሳምባ በሽታ ተመርዞ የተገኘ እንደሆነ መርማሪው ከዚህ የሚከተሉትን የአርድን አካሎች ሆድዕቃ ለሰው ተገቢ እንዳልሆነ አድርጎ ይቆጥራል።

ሀ/ የአርድ አንድ ክፍልና በአካባቢው ያሉ አካሎች በሳምባ በሽታ የተሰከሉ እንደሆነ፤

(ለ) ከነዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ዕጢዎች የሳምባ በሽታ ያላቸው እንደሆነ ጭንቅላቱንና መለሰንም ጭምር፤

(አ) ግንኙነትም አካል ሆድዕቃ፤ ወይም ከነዚህ ጋር ግንኙነት ያላቸው ዕጢዎች፤ በውስጥ አካላቸው ወይም በግልጽ የሳምባ በሽታ የተገኘባቸው እንደሆኑ፤

፪/ በሳምባ ነቀርሳ ጠንቅ ተበክለው የሚገኙትን አርድና የሆድዕቃ ሁሉ መርማሪው ለሰው ምግብ ተገቢ እንዳልሆኑ አድርጎ ይቆጥራል።

፫/ አርድ ወይም ሆድዕቃው በሊምፋይድይቲስ የዕጢ በሽታዎች ተበክሎ ወይም የመግል ሁኔታ የታየበት እንደሆነና ይኸው ሁኔታ ከተሰፋፋና ከሚያመነምን በሽታ ጋር ግንኙነት የሌለው እንደሆነ መርማሪው የሚከተሉትን ክፍለ አካል ለሰው ምግብ ተገቢ እንዳልሆነ አድርጎ ይቆጥራል።

ሀ) በውጭ የሚታዩ ወይም ውስጠ አካላቸው የተሰከሉትን ክፍለ አካልና ከዚህ ጋር አግባብ ያላቸውን፤

(ለ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1/፩/ሀ/ላይ የተጠቀሰው የማይጸና ሲሆን መርማሪው ቁስሉ የሚገኝበትን ክፍለ አካልና በዙሪያው ያለውን ሁሉ የቁስሉ ግንካሬና ሁኔታ እየታየ ለሰው ምግብ ተገቢ እንዳልሆነ አድርጎ ይቆጥራል፤ ሆኖም በዚህ ደንብ ውስጥ የደረቀ ቁስል እንደሆነ ይቆጠራል።

መርማሪው አርድ ወይም ሆድዕቃው ሎካላይዥድ ለሆነ በሲብተረርክስ በሽታ የተመረዘ መሆኑን ሲያምን የተበከሉትን ከዚህ የሚከተሉትን ክፍለ አካሎች ለሰው ምግብ እንደአልሆኑ አድርጎ ይቆጥራል።

ሀ) በኮሶ ትል የተመረዘው ክፍለ አካል ወይም ሆድዕቃ፤

ሀ) ቀሪው ክፍለ አካል በማቀዝቀዣ ውስጥ ከዚህ በታች አስር ዲግሪ ሴንቲግራድ (-10 °C) ለአሥራ አራት ቀናት (12) በማቆየት ወይም በማፍላት ከበሽታ የተጠበቀ ካልሆነ በስተቀር፤

፲/ መርማሪው አርድ በተሰፋፋ የኮሶ ትል የተመረዘ ሆነን በመረዳትና ነገር ግን አመራሪዙ ቀላልና የይጉዳ ሁኔታ መሆኑን ሲገነዘብ፤

የአርድን ሆድዕቃ በመላ፤

መላው አርድ በማቀዝቀዣ ውስጥ፤ ከዚህ በታች ሥር ዲግሪ ሴንቲግራድ (-10 °C) ለአሥራ አራት

(12) ቀናት በማቆየት ወይም በማፍላት ከበሽታው የተጠበቀ ካልሆነ በቀር ወይም ከማቀዝቀዣ በመባቱ ወይም ከመታከሙ በፊት የኮሶው እንቅላል ለተወገደ ከሆነ፤

(3) The Inspector shall regard the blood of any animal as unfit for human consumption if the animal was affected with any infectious conditions, or the blood contaminated by stomach contents or other extraneous matter.

(4) Where the Inspector is satisfied that carcass or offal is affected with tuberculosis, other than generalised tuberculosis or tuberculosis with emaciation, he shall regard the following parts of the carcass and offal as unfit for human consumption:-

(a) any part of the carcass infected with localised tuberculosis and any other part contiguous thereto;

(b) the head including the tongue, when tuberculosis exists in any lymphatic node associated with the head or tongue;

(c) any organ or viscera when tuberculosis exists in the substance, or on the surface thereof, or in any lymphatic node associated therewith.

(5) The Inspector shall regard any part of a carcass and offal or blood contaminated with tuberculous material as unfit for human consumption.

(6) Where the Inspector is satisfied that a carcass or offal is affected with caseous lymphadenitis or any other suppurative condition and that the said condition is not generalised nor associated with emaciation, he shall regard the following parts of the carcasses of offal as unfit for human consumption:-

(a) any organ and its associated lymphatic node when the aforesaid condition exists on the surface or in the substance of that organ or node;

(b) in any case to which Sub-Article 6 (a) of this Article 13 does not apply, the lesion and such of the surrounding parts as the Inspector may think proper having regard to the age and degree of activity of the lesion; provided, however, that for the purposes of this Sub-Article, an old lesion which is firmly encapsulated may be regarded as inactive.

(7) Where the Inspector is satisfied that any part of a carcass or offal is affected with a localised infestation of cysticercus bovis, he shall regard the following parts of the carcass and offal as unfit for human consumption:-

(a) the part of the carcass or offal so infested;

(b) the whole carcass and offal unless he is satisfied that they have been kept in cold storage at a temperature not exceeding (-10°C) minus ten degrees centigrade for a period of not less than fourteen days or have been sterilised by heat in cans.

(8) Where the Inspector is satisfied that any carcass is affected with generalised infestation of cysticercus bovis and that the degree of infestation is slight, he shall regard as unfit for human consumption:-

(a) all the offal removed therefrom;

(b) the whole carcass unless he is satisfied that it has been kept in cold storage at a temperature not exceeding (-10°C) minus ten degrees centigrade for a period of not less than fourteen days or that it has been sterilised by heat in cans and that the cysts have been removed from the carcass before the aforesaid cold storage or sterilisation.

ለሰው ምግብ ተገቢ እንዳልሆኑ ይቆጥራቸዋል ።
፱/ መርማሪው የአገሪቷን የሥጋና የሥጋ ውጤቶች ገጣ
ድና እንዲስተራ ጥቅም ለመጠበቅ ማድረግና በማስ
ፈቀድ ሥጋና የሥጋ ውጤቶች የሚገዙ አገሮች በሚ
ጠይቁት ሠራት በዚህ አንቀጽ ውስጥ የተዘረዘሩ
ትን በሽታዎችና ሁኔታዎች ለማስቀረት ወይም ሌሎ
ችን ለመጨመር ይችላል ።

10/ ቅጣት

ይህን ደንብ የጣሰ ማንኛውም ሰው ጥፋተኛነቱ ሲረጋ
ገጥ በወንጀልኛ መቀጫ ሕግ መሠረት ይቀጣል ።

15/ ደንቡ የሚጻፍበት ጊዜ

ይህ ደንብ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ
የጻፍ ይሆናል ።

አዲስ አበባ ገጽ ፬ ቀን 1972 ዓ. ም.

አበበ ረታ
የእርሻ ሚኒስትር

(9) The Inspector may, with the permission of the Mi-
nister, exclude from or add to the list, indicated in
this Article, diseases or conditions at the request of
importing countries and in the interest of expand-
ing the trade and industry of meat and meat pro-
ducts of the country.

14. Penalty

Whosoever violates the provisions of these Regulations
shall be guilty of an offence and shall upon conviction
be subject to the penalties provided in the Penal Code.

15. Effective Date

These Regulations shall enter into force on the date of
publication in the Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa this 13th day of November 1972.

ABBEBE RETTA
Minister of Agriculture.